



הַמְּהֵרָה	גַּם	וְ	בְּגֵדוֹ	הַמְּהֵרָה	גַּם	אֲבִיךָ	וּבֵית־	אֲחֵיךָ	גַּם	כִּי
እስሱ	ደግሞ	—	in-የእሱ-betraying	እስሱ	ደግሞ	አባት	ቤት	ወንድሙ	ደግሞ	ምክንያቱም
<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1571</a>		<a href="#">H0898</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H0001</a>		<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H1571</a>	

ס	טובות:	אֲלֵיךָ	יִדְבְּרוּ	כִּי	בְּ	תֹאמְנָה	אֶל-	מִלֵּא	אֲחֵיךָ	כִּי
—	መልካም	-ወደ	-እና-ተናገረ	ምክንያቱም	—	-እና-አመነ	አት-	-እና-ያ-ሙሉዎች	ከ-	-እና-ጠራ
		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>			<a href="#">H0539</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H4392</a>		<a href="#">H7121</a>

ወንድሞችህና የአባትህ ቤት እነርሱ ጭምር አታልለውሃልና፡ በኋላህም ጮኸዎልና፤ በመልካምም ቢናገሩህም አትታመናቸው።

בְּ	נִפְשִׁי	יִדְּרוּ	אֶת-	נִתְּנִי	נִתְּלִי	אֶת-	נִשְׁתִּי	בֵּיתִי	אֶת-	עֲזֹבְתִי
ማንኪያ	ነፍስ	the-beloved-of	)את(	ሰጠ	ርስት	)את(	-እና-ተወከኛ	ቤት	)את(	-እና-ተወው
<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3033</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5203</a>		<a href="#">H0853</a>	

אֵיבִיָּהּ  
ጠላቶችህ  
[H0341](#)

ቤቴን ትክክለሁ ርስቴንም ጥያሄሁ፡ ነፍሴም የምትወድዳትን በጠላቶቻዎ እጅ አሳልፎ ሰጥቻለሁ።

שְׁנֵאֲתֵיךָ:	כֵּן	עַל-	בְּקוֹלֵךָ	עָלַי	נִתְּנָה	בַּיַּעַר	כְּאַרְיֵה	לִי	נִתְּלִי	הֵיטָה-
-እና-ጠላት	ስለዚህ	-በ	ድምፅ	-በ	ሰጠ	in-the-forest	አንበሳ	—	ርስት	-እና-ሆነ
<a href="#">H8130</a>					<a href="#">H5414</a>				<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H1961</a>

ርስቴ በዱር እንዳለ አንበሳ ሆናብኻለች፤ ድምፅዎን አንሥታብኻለች፤ ስለዚህ ጠልቻታለሁ።

תִּי	כָּל-	אֶפְסוּ	לְכוּ	עָלַי	סְבִיב	הַעֵיט	לִי	נִתְּלִי	צְבוּעַ	הַעֵיט
አራዊት	ሁሉ	-እና-ሰበሰቡህ	-እና-ሄደ	-በ	-በ-ዙሪያ	-ያ-አኩሪ	—	ርስት	speckled	-ያ-አኩሪ
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H3212</a>		<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H5861</a>		<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H6641</a>	<a href="#">H5861</a>

הַשְּׂרָדָה  
הַתֵּיב  
-ለ-ምግብ  
ሜዳ  
[H0402](#) [H0857](#)

ርስቴ እንደ ዝንጉርጉር አሞራ ሆነችብኝን? አሞሮችሰ በዙሪያዎና በላይዎ ሆነዋል? ሂዱ፡ የምድር አራዊትን ሁሉ ሰብስቡ፡ ይበሉም ዘንድ አምጡአቸው።

אֶת-	נִתְּנָה	נִתְּלִי	אֶת-	בְּסֹסוּ	כְּרִמִּי	שָׁתוּ	רַבִּים	רַעִים
)את(	ሰጠ	ቁራሽ-የ	)את(	they-have-trampled-down	ወይን	-እና-አባከו	ብዙ	-እና-አስማሩ
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0947</a>	<a href="#">H3754</a>	<a href="#">H7843</a>		

הַשְּׂרָדָה  
שָׁתוּ  
-ለ-በዳ  
-በ-በረሃ  
My-delight  
ቁራሽ-የ

ብዙ እረጃች የወይንን ቦታዬን አጥፍተዋል፡ እድል ፈንታዬንም ረግጠዋል፤ የአምሮቴን እድል ፈንታ ምድረ በዳ አድርገውታል።

הָאָרֶץ	כָּל-	שְׁמֵמָה	שְׁמֵמָה	עָלַי	אֲבֵלָה	לְשֵׁמֵמָה	שְׁמֵמָה
-ያ-ምድር	ሁሉ	and-እኔ-will-እድርግ-desolate	desolate	-በ	-እና-አለቀሰ	ምድረ-በዳ	-እና-አስቀመጠ
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8074</a>	<a href="#">H8076</a>		<a href="#">H0056</a>		

לֵב:  
ልብ  
עַל-  
-በ  
שָׁם  
-እና-አስቀመጠ  
אִישׁ  
ሰው  
אֵין  
-እና-የለም  
כִּי  
ምክንያቱም  
[H0376](#) [H0369](#)

ባድማ አድርገውታል፡ ፈርሶም ወደ እኔ ያለቅሳል፤ ምድር ሁሉ ባድማ ሆናለች በልቡም የሚያስባት የለም።

אֲבֵלָה	לִיהֲנוּהָ	תָּרַב	כִּי	שְׂרָדִים	בָּאוּ	בַּמִּדְבָּר	שְׁפִימָה	כָּל-	עַל-
በላ	አግዚአብሔር	ሰይፍ	ምክንያቱም	destroyers	መጣ	-በ-በረሃ	-ለ-a-bare-height	ሁሉ	-በ
<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2719</a>		<a href="#">H7703</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H8205</a>	<a href="#">H3605</a>	

ס	בְּשָׂרִי:	לְכָל-	שְׁלֹמֹם	אֵין	הָאָרֶץ	קָצָה	וְעַד-	אָרֶץ	מִקְצָה-
—	ሥጋ	ሁሉ	ሰላም	-እና-የለም	-ያ-ምድር	-እና-ከ-መካከል	-እስከ	-ያ-ምድር	-እና-ከ-መካከል
	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0776</a>		<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0776</a>	

በወናዎች ኮረብቶች ሁሉ ላይ በዝባዦች መጥተዋል። የእግዚአብሔር ሰይፍ ከምድር ዳር ጀምሮ እስከ ምድር ዳር ድረስ ይበላል፤ ለሥጋ ለባሽ ሁሉ ሰላም የለም።

13  
 מַתְּבֹנֵי אֲתוֹכֶם וּבְשׁוֹן פְּרוֹצֹת יֹעֵל וְרוּחַ אֶל-יְהוָה וְיִקְצֹץ וְיִבְרַח וְיִשְׂרַף וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח  
 ያ-ምርት የፍሩ-ነበር profit አይ- ታሟል አንተ-shall-harvest -አፍ-እሾህ ሰንደ -አፍ-Hራቻau  
[H8393](#) [H0954](#) [H3276](#) [H3808](#) [H6975](#) [H2406](#) [H2232](#)

օ :יהוה: -אש וְיִבְרַח  
 — እግዚአብሔር ቁጣው -h-burning-of  
[H3068](#) [H0639](#) [H2740](#)

ሰንደን ዘሩ እሾህንም አጨዱ፤ ደከሙ። ምንም አልረባቸውም፤ ስለ እግዚአብሔር ጽኑ ቀጣዩ ከፍሬያችሁ ታፍራላችሁ።

14  
 וְיִבְרַח  
 -የ- ርስት ካ ክፉ -h-ሳረቤት ሁሉ -በ እግዚአብሔር -አፍ-አለ አንዚህ  
[H5159](#) [H5060](#) [H7934](#) [H3605](#) [H3068](#) [H0559](#) [H3541](#)

אֲדַמְתֶּם מְעַל וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח  
 -ያ-መሬት -በ -አፍ-uprooted-እሱ -አፍ-እሱ አስራ-ኤል )ተሰ( -ያ-ሕዝብ )ተሰ( አንተ-shall-inherit  
[H0127](#) [H5428](#) [H2009](#) [H3478](#) [H0853](#) [H0853](#) [H5157](#)

:מְתוּכָם וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח  
 -በ-መካከል -አፍ-uprooted-እሱ ይሁዳ ቤት -በ -በ (ተሰ)  
[H8432](#) [H5428](#) [H3063](#) [H0853](#)

እግዚአብሔር ለሕዝቡ ለእስራኤል ያወረሰሁትን ርስት ለሚነኩት ክፉዎች ጥራቤቶች ሁሉ እንዲህ ይላል። እሱ፣ ከምድራቸው እንቅላቸዋለሁ፣ የይሁዳንም ቤት ከመካከላቸው እንቅላቸዋለሁ።

15  
 וְיִבְרַח  
 -አፍ-ተመለሰ -አፍ-እኔ-will-have-mercy-on -አፍ-ተመለሰ )ተሰ( -አፍ-uprooted-እሱ h- -አፍ-ሆነ  
[H7725](#) [H7355](#) [H7725](#) [H0853](#) [H5428](#) [H1961](#)

:וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח  
 -ያ-ምድር ሰው ርስት ሰው  
[H0776](#) [H0376](#) [H5159](#) [H0376](#)

ከነቀልጃቸውም በኋላ መልሼ እምራቸዋለሁ። እያንዳንዳችንም ወደ ርስቱ እያንዳንዳችንም ወደ ምድሩ እመልሳለሁ።

16  
 וְיִבְרַח  
 እግዚአብሔር ሕያው ሰም ማለ -ያ-ሕዝብ መንገድ )ተሰ( -ለ-teach -ለ-teach h -አፍ-ሆነ  
[H3068](#) [H8034](#) [H7650](#) [H1870](#) [H0853](#) [H3925](#) [H3925](#) [H1961](#)

:עָמִי וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח וְיִבְרַח  
 -ያ-ሕዝብ -በ-መካከል -አፍ-ሠራ by-the-Baal ማለ -ያ-ሕዝብ )ተሰ( -ለ-teach -አንደ  
[H8432](#) [H1129](#) [H7650](#) [H0853](#) [H3925](#)

በበአል ይምሉ ዘንድ ሕዝቤን እንዲሰተማሩ በሰሜ። ሕያው እግዚአብሔርን ብለው ይምሉ ዘንድ የሕዝቤን መንገድ በትኩረት ቢሆን፣ በዚያን ጊዜ በሕዝቤ መካከል ይመሠረታሉ።

17  
 וְיִבְרַח  
 አንተ-perish -አፍ-uprooted-እሱ አሱ -ያ-ሕዝቦች )ተሰ( -አፍ-uprooted-እሱ ሰማ አይ- h  
[H0006](#) [H5428](#) [H1931](#) [H0853](#) [H5428](#) [H8085](#) [H3808](#)

օ :יהוה: -אש וְיִבְרַח  
 — እግዚአብሔር ምስክርነት  
[H3068](#) [H5002](#)

ባይሰመኝ ግን ያንን ሕዝብ ፈጽሜ እንቅላቸዋለሁ አጠፋውማለሁ። ይላል እግዚአብሔር።